

## **መንዲል**

subst. [arab. مَنْدِيلْ مَنْدِيلْ *mantile; linteum, quo mulieres caput cingunt*] Pl. **መንዲልት :** Sx. Genb. 21; 1) *mantile* : ካርስቶስ : ቅኑት : **መንዲል :** ወንበስ : እግዥ : እርዳሳሁ : M.M. f. 195 {DiL.1428}. {DiL.0195} 2) nomen vestimenti sacerdotalis, ut videtur: ፝ጥጥሃዊሃዕስ seu *stola* collo circumposita et in crucis formam circa humeros decussata (vid. Renaudot liturg. I. p. 179; Renaudot liturg. I. p. 180): ለተከና : ለብስ : በተወጪድ : እስከ : እለጋ : ክህናት : ወጥሪ : ተከና : ለብስ : መታክፍቃይምው : መንዲል : ስፋስት : F.N. 12; accuratiora de vestimentis sacerdotum praecepta haec sunt: **ወይከና :** ለለመታክፍቃይምው : ክናራት : ከወ-እቶሙ : ፈቃር : **ወኪይከና :** ገዢቃጥ :: እምትእሱ : አዋጅያት : ክጽ ለይከና : እልባስ : ክህነቱ : ለካሁን : ክልእ : እምአልባስ : አካባቢው-የን :: ይደለ : ክመ : ይከና : ቁማሰ : ለኩ-የ : ወዕው-ድ : በእንበለ : ይጋብ : (ዘይመስል : ክመ : ተረጋት) :: ወጠል-አኻ : ይከና : ይዕድጋዊ እ እከላለኬ : ክለለ : መልልልት : ሂሳብ : ወይከና : ከወ-ረ : እከላለ-ለ : ለኩ-አ : ወሰኔ-የ : በመለስ : መዓርጋጥ : ለኩ-የ : ወከመዝ : ክቦ : መዛርዎ : ቁማሰኬ : ይከና : ይዕና-የን : እስመ : ባንቱ : እምሰለ : ማሳሰብ : ለእግዥ እና እምትእሱ : ለእግዥ እና እምትእሱ : እምሰለ : ማሳሰብ : ይች : ወከበስ : ይልበስ : ክህና : መንዲል : በየቱ : ተእምርጥ : መስቀል : ከወደኩ : ( *cuius latitudo* ) የአክንድ : ወይጋብ : ገሰቡት : እምመለ-የን : ወይጋብር : ምስቀል : ለብስ : መታክፍቃይም : ይ እስመ : ባንቱ : ይጥማሰለ : ክቦ : በእርከያ : አባል : ከወደኩ : እይሁ-ድ : ዓ.ቦ : ክሣድ : እግዥኬ : እ.የስ-ለ : F.M. 31,5; archangelus ገበርኤል : ከወደኩ : በርሃን : **መንዲል :** I Sal. Mar. 15. 3) *fascia, quae capiti circumvolvitur*, Lud. e MSS. Colb. 4) in lingua amh. **መንዲል** : significat sudarium (teste Isenbergio).

### TraCES en

*mandil*, Pl. *mandilat*, **መንዲል :** *manādil*, **መናድል :** *manādäl*

Grébaut

**መንዲል :** *mandil*, Pl. **መናድል :** *manādil* «toile, tunique abyssine» — ብሮ : ልብስ : Ms. {DiLBNFab217}, fol. 41v. Grébaut 1952, 99

Leslau

**መንዲል** *mandil* (Pl. **መናድል :** *manādäl*) *sacerdotal vestement* (Hammerschmidt 1970, 155), *female headdress, handkerchief*, (Grébaut 1952, 99) *garment* Leslau 1987, 348b

## Bibliography

### Revisions

- Magdalena Krzyżanowska *added Les* on 1.2.2024
- Andreas Ellwardt *Punkt ergänzt*, on 11.5.2018
- Leonard Bahr *root* on 5.2.2018
- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016